



የልዩ ሂደት መግለጫ

የዴንቨር የሕዝብ ትምህርት ቤቶች የትራንስፖርት አገልግሎት ለማግኘት ተገቢነት መስፈርት የማያሟሉ ከሆነና ልጅዎ አውቶቡስ እንዲጠቀም ከፈለጉ፣ በአንድ አውቶቡስ ውስጥ ያለውን ክፍት ቦታ ተጠቃሚ ለመሆን፣ የትራንስፖርት የልዩ ፈቃድ ፎርም መሙላት ይችላሉ።

1a. [አንደኛ ደረጃ፣ ከመኖሪያ ህጻናት - 8 ክፍል፣ እንዲሁም፣ የመለስተኛ ደረጃ ተማሪዎች] የትራንስፖርት የልዩ ፈቃድ ፎርምን ይሙሉትና ለትራንስፖርት ስምሪት ክፍል ያስረከቡት። በተለያዩ ወይም አንድ ክፍል ውስጥ የሚገኙት ወንድማማቾች የእያንዳንዳቸው ፎርም ተሞልቶ መረከብ ይኖርበታል። የወንድማማቾች ፎርም ተሞልቶ በተመሳሳይ ጊዜ ከተረከበ (በተለያዩ ፎርሞች)፣ አንድ አውቶቡስ ላይ የመመደባቸው እድሉን ይጨምረዋል። ይሁን እንጂ፣ ፎርምን በተለያዩ ጊዜ ሞልተው ያስረከቡት ወንድማማቾች፣ አንደኛው ወንድም አውቶቡሱ ላይ ስላለ ብቻ ሌላኛውን ቅድሚያ አይሠጠውም።

1b. [የመለስተኛ ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎች] የትራንስፖርት የልዩ ፈቃድ ፎርም ሞልተው ለትራንስፖርት ስምሪት ክፍል ከአስረከቡ፣ በአቅራቢያችሁ ካለው የአውቶቡስ ማረፊያ ከሚገኘው ቢጫ አውቶቡስ ክፍት ቦታ ለመጠቀም እየጠየቁ ነው። ይህ ማለት፣ እርስዎ RTD ይለፍ የሚገባዎት ከሆነና የልዩ ፈቃድ ጥያቄዎ ከጸደቀ፣ ከአሁን ወዲያ የRTD ይለፍ አይሠጥዎትም። በሌሎች ክፍሎች እንደሚደረገው ሁሉ፣ በተለያዩ ወይም በአንድ ክፍል ውስጥ የሚገኙት ወንድማማቾች የራሳቸው ፎርም ማስረከብ አለባቸው። የወንድማማቾች ፎርም ተሞልቶ በተመሳሳይ ጊዜ ከተረከበ (በተለያዩ ፎርሞች)፣ አንድ አውቶቡስ ላይ የመመደባቸው እድሉን ይጨምረዋል። ይሁን እንጂ፣ ፎርምን በተለያዩ ጊዜ ሞልተው ያስረከቡት ወንድማማቾች፣ አንደኛው ወንድም አውቶቡሱ ላይ ስላለ ብቻ ሌላኛውን ቅድሚያ አይሠጠውም።

2. አንድ የትራንስፖርት አገልግሎት የሚገባው ተማሪ የተጠየቀውን የመሣፈሪያና መሸኛ ቦታ እስከ ተጠቀመና የልዩ ፈቃድ ጥያቄው በአውቶቡሱ ውስጥ ክፍት ቦታዎች ኖረው እስከ ጸደቀ ድረስ፣ ያ የልዩ ፈቃድ ተጠቃሚ ተማሪ በአውቶቡሱ የተሳፋሪዎች ዝርዝር ላይ ይመደባል። የትራንስፖርቱ አገልግሎት የሚገባቸው ተማሪዎች በሙሉ መሳፈሩን ካቆሙ፣ የልዩ ፈቃድ ተጠቃሚ ተማሪዎችን ብዛት ግምት ውስጥ ሳያስገባ የአውቶቡስ ፊርማታው ይሰረዛል። ይህ አንድ ተማሪ አልፎ ትምህርት ቤት ከቀየረ በተለያዩ የትምህርት ወቅቶች ሊከሰት ይችላል። እርምጃው ምክንያታዊ ከሆነ፣ የአውቶቡስ ማረፊያው የልዩ ፈቃድ ተጠቃሚ ተማሪዎች በሙሉ ይህ የአውቶቡስ ፊርማታው በሚቀጥሉት አምስት የትምህርት ቀናት ውስጥ እንደሚሠረዝ አስቀድሞ ይነገራቸዋል። ስለዚህ፣ በተማሪው የመረጃ ስርዐት ለመገናኛ የሚያገለግል የስልክ ቁጥር መያዝ አስፈላጊ ነው።

3. ልዩ ፈቃድ ፎርም ተግባራዊ ይሆንና ፣ የልዩ ፈቃድ ፎርም ዳግመኛ በየአመቱ ማስረከብ አያስፈልግም 1) የልዩ ፈቃድ ተጠቃሚ ተማሪው ትምህርት ቤት እስካልቀየረ ድረስ፣ 2) የልዩ ፈቃድ ተጠቃሚ ተማሪው በልዩ ፈቃድ ፎርም ላይ ያስመዘገበው የመነሻና መሸኛ ቦታ እስካልቀየረው ድረስ፣ እንዲሁም፣ 3) አገልግሎቱ የሚገባው ተማሪ የተጠየቀውን የአውቶቡስ ማረፊያ ይጠቀማል። አገልግሎቱ የሚገባው ተማሪ የመጀመሪያ የአውቶቡስ ፊርማታውን መጠቀም ከአቆመ፣ ከላይኛው ዐንቀጽ እንደተጠቀሰው፣ የአውቶቡስ ፊርማታው በተመሳሳይ መንገድና ጊዜ ይሠረዛል። ለተጠየቀው አዲስ የአውቶቡስ ማረፊያ፣ አዲስ የልዩ ፈቃድ ፎርም ያስፈልጋል። የልዩ ፈቃድ ተጠቃሚ ተማሪ ትምህርት ቤት ወይም መነሻ/መሸኛ ቦታ ከቀየረ፣ አዲስ የልዩ ፈቃድ ፎርም ፈቃድ ያገኘ ዘንድ መሞላት ይኖርበታል።

ልብ ይበሉ፦ አንድ ተማሪ (ባለው የመቀመጫ ክፍት ቦታ መሠረት) አንድ አውቶቡስ ላይ ሊሳፈርና በልዩ ፈቃድ ጥያቄ መሰረት በሌላ መንገድ ወደ ትምህርት ቤቱ በሚያመራ ሌላ አውቶቡስ ትርፍ ቦታ እስከሚገኝ ሊጠብቅ ይችላል።

4. ፈቃድ የሚያስፈልጋቸው የልዩ ፈቃድ ፎርሞች (ትርፍ ቦታ በአውቶቡሱ) ተማሪው በፎርም ላይ የተጠቀሰ ትምህርት ቤት ላይ ትምህርቱን መከታተል እስከሚያቋርጥ፣ በትራንስፖርት ስምሪት ክፍል ውስጥ ይቀመጣሉ። ትርፍ ቦታ ሢኖር፣ የልዩ ፈቃድ ተማሪዎች ወደ ልዩ የተሳፋሪዎች ዝርዝር፣ የትራንስፖርቱ የስምሪት ክፍል ማህተም የተኖረበት ቀን በሚቀበለው መሠረት ይካተታሉ። ተማሪው በተማሪዎች መረጃ ስርዐት ላይ በተዘረዘረው የቤት ስልክ ይነገራል፤ ስለዚህ፣ ለመገናኛ የሚያገለግል የስልክ ቁጥር መያዝ አስፈላጊ ነው።

ልብ ይበሉ፤ የማስረከቢያ ቀን በማንኛውም አዲስ ፎርም ውስጥ ይካተታል።